



ቅኝቱን ያልሳተው አዲሱ ሹመት

ከተስፋዬ ዘነበ(ኖርዌይ በርገን)

21/09/2012

2004 ዓ.ም ሃገራችን ብርቅዬና በሞያቸው አንቱ የተባሉ እንዲሁም ለሃገራቸው ከፍተኛ አስተዋጾ ያደረጉ እጅግ ውድ ልጆቻቸውን እንዳጣቸ ሁሉ በስተመጨረሻው አዲሱ አመት ከመጥባቱ በፊት እንደ መጅገር ተጣብቀው የህዝብና የአገር ደም ሲመጡ፣ ሃብት ጉብረትቸውን ሲመዘብሩ የነበሩት እስከ እኩይ ምግባራቸው ላይነቁ እስከ ወዲያኛው ማሸለባቸው የታወሰል።

በማለቂያው እነዚህን እኩይዎች ነቀለልን እንጂ በመለስና በሰርዓቱ ሃገርና ህዝብ ሲታመሱ ነው አርጌው ዘመን ያለቀው። ዘመኑን ሙሉ እሱና ጀሌዎቹ ያረቀቁትን የአገሪቱን ህገ-መንግስት አክብሮ ማስከበር እርም ሆኖባቸው ፍፁም ሰላማዊ በሆነ መልኩ ህገ-መንግስታዊ መብታቸውን ተጠቅመው የተደራጁ የድርጅት አመራሮችን እንዲሁም የመፃፍና የመናገር መብታቸውን ተጠቅመው ስለዴሞክራሲ፣ ስለፍትህ፣ ስለመልካም አስተዳደር እጦት የፃፉትንና ሌሎችንም ገፁሃን ዜጎች ሰብስቦ የተለመድው ማጎሪያ የወረወራቸው ዘረኛው መለስ ጀምሮ ባልጨረሰው 2004 ዓ.ም መጀመሪያ ነበር።

ይህ አመት በኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቃሴ በርከት ያሉ ትህይዎች የተስተናግዱበት አመት ነበር ማለት ይቻላል።

”ከሁሉም በፊት ነፃነትና ዴሞክራሲ ለዜጎች መልካም አስተዳደር፣ ፍትህና እኩልነት በሃገሪቱ ይሰፈን፣ ህዝብ በተለይ ወጣቱ የአባቶቹን አደራ ይጠብቅ እያለ በመጨረሻም በቃኝ ፍትህ፣ እኩልነትና ነፃነት በሌለበት ሃገር አልኖርም ” ብሎ በራሱ ላይ ቤንዚን አርከፍክፎ ራሱን ያቃጠለው ሰመጥቱ የኔሰው ገብሬ በመለስ እና በጭፍሮቹ እንደ አእምሮ በሸተኛ የተቆጠረው በዚህ በሽኘው አመት ወርሀ ህዳር ነበር።

ሌላው በዚህ ጉደኛ አመት ከተደረጉ ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል ከኑሮ ውድነቱ ጋር በተያያዘ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መምህራን ያነሱት የደሞዝ ጭማሪና ተዛማጅ ጥያቄ በአትሌት ሃይሌና በአምባገነኑ መለስ በጥቂት ተፈርጆ ቢፈጠሩትም የአንድ ስምን አንኳር የሃገሪቱ መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኖ አልፏል።

ሌላው ምንም እንኳን በአፋኙ ስርዓት መልስ ባያገኝም የአምባገነኑን መንደር አስጨንቆና ፋታ ነስቶ እስካሁን ሲንከባለል ዘመን የተሻገረው የሙሰሊሙ ማህበረሰብ የመብት ጥያቄ ለሚቻሉ ዘረኛው መለስም ሆነ ለቀሩት የስርዓቱ ጭፍሮች ትልቅ እራስ ምታት እንደሆነ እስካሁን ዘልቋል። በዚህም የሙሰሊም ማህበረሰብ ባነሳው የመብት ጥያቄ ምክንያት ብዙ ወገኖቻችን በግፈኛው የመለስ ብድን በግፍ ተገለጻል፣ አካላቸውን አጠተዋል፣ ታሰረዋል። ከወራት በፊት በአርሲ አሳሳ የተካሄደው ጭፍጨፋ ፣ በደሴ የተደረገው የግፍ ብትር ለዚህ ማሳያ ናቸው።

በዘመኑ መጨረሻ እንደ አበደ ውሻ ሁሉንም ይነክስ የነበረው መለስ ዜናዊ መጀመሪያ በጀግናው ጋዜጠኛ አበበ ገላው ከዛም በመለከክ ሞት እስከተሸነፈ ጊዜ ድረስ የሚይዝ የሚጨብጠው እስኪያጣ እጅግ በገዘፈ መልኩ የአውሬነት ባህሪ ይስተዋልበት ነበር። ለዚህም ነው ለዘመናት ተከብሮ የኖረውን የዋልድባ ታሪካዊ ገዳም በልማት ስም እንዲታረስና አለም በቃን ብለው የመነኩ መነኮሳት

መጠጊያና መሸሸጊያ እስኪያጡ የሳይዳቸው። በመሰረቱ ይህ ገዳም የሁሉም ኢትዮጵያውያን፣ የጳጳሳት፣ የመምህራን፣ የመነኮሳት፣ የዘማሪያን መሰረት ከመሆኑም ባሻገር የሃይማኖት መገለጫ፣ በማንነታችን መከራና ማሳያ፣ የታሪካችን አሻራ ከመሆኑም ባሻገር የተለያዩ የቅዱሳን ገድል ያለባቸው በርካታ መፅሃፍትንና የተለያዩ የኢትዮጵያ ሃገራችን ቅርሶች ያሉበት ገዳም ፣ ከተውልድ ትውልድ ሲወራረስ የመጣውንና የበቁ አባቶች ፀሎትና ምልጃ የማይለየውን ይህንን ቅዱስ ቦታ በልማት ስም የተተናኮለው በመጨረሻው የጣር ሰአቱ ነበር።

በተጨማሪም በዚህ ባሳለፈው አመት በደቡብ ኢትዮጵያ በጉራ ፈርዳ ለአመታት የኖሩ የአማራ ተወላጆች ከነቤተሰቦቻቸው በሃገራቸው የመኖር መብታቸው ተቀምተው እንደ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥረው ሃብት ንብረታቸውን ተነጥቀው እንደ ዘበት "አገራችሁ ሂዱ" የተባሉት የዴሞክራሲ እና የፍትህ አባት እየተባለ የሚዘመርለት መለስ ዜናዊ አውቆ እና ፈቅዶ ነው ። ይህም ያሳለፍነው አመት አንድ ትእይንት ሆኖ አልፏል ።

በሌላም በኩል መለስና ግብራበሮቹ ቢቃኝን የማያውቁ በመሆናቸው የሃገርና የህዝብን ሃብት እንደ ግል ንብረታቸው ከመቀራመትም ባለፈ ደሃ በመሆናችን በኛው ስም ለምነው ካገኙት ገንዘብ ላይ ሁሉ ይስረቃሉ። የዓለም የፋይናንስ ኢትዮጵያ (Global financial integrity) ባደረገው ጥናት መሰረት እንደ እ.አ.አ ከ2000 እስከ 2009 ባለው 9 አመታት ውስጥ 11.7 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ከኢትዮጵያ በህገወጥ መንገድ ተዘርፎ ከሃገር መውጣቱን ጥናቶች ያስረዳሉ። ይህ ገንዘብ በኢትዮጵያ ሲመታ ምን ያህል ነው? ምንስ ሊሰራ ይችል ነበር በላችሁ በማሰብ አትታመሙ። በአጠቃላይ ወያኔ ላለፉት ሃያ አንድ አመታት ሰራሁ የሚለንን መንገድ፣ አነፅኩ የሚለንን ህንፃ ፣ ገነባሁ የሚላቸውን ማንኛውንም ግንባታዎች ከሰሰት እጥፍ በላይ ሊከውን የሚችል ገንዘብ በሚቼ መለስና በዙሪያው ባሉ የወያኔ ሰዎች እንደተመዘበረ ጥናቶች ይጠቁማሉ።

ይህ ከላይ ለመጠቆም የሞከረኩት ሁሉ ለአንድ ሚሊዮን ጊዜ በተለያዩ ሁኔታዎች የተነገሩና ሁሉም ሰው የሚያቀው እውነታ ነው። ታዲያ እነኚህንና የተቀሩትን የዘረኛው መለስ ገድሎች ከሞተም በኋላ ሲሰርቅ አብረው በሰረቁት፣ ሲገድል ተማክረው በገደሉት፣ ፍትህ ሲያገድል እና ንፁሃን ዜጎችን በግፍ፣ በሃይል ሲረግጥ ብርጭቆ እያጋጩ ደስታቸውን በገለፁ፣ የሴራው ተባባሪ በሆኑት ሁሉ ወይም በእሱ ብልሹ አሰራር ተለጣፊ ሆነው ኑሮአቸውን ያደራጁ፣ የመለስን ጩኸት ሲያስተጋቡ የነበሩ በቀቀኖች ጌታቸውን የሚያንቆለጹትን ቃላት አጥሮአቸው ተቸግረዋል። ስንት ንፁሃን ዜጎች በየእስር ቤቱ ያጎረውን ሰውዬ... የፍትህ እና የዴሞክራሲ ተሟጋች፣ ሃገሪቱን በሁሉም አቅጣጫ የሸጠ እና እጅ መንሻ የሰጠውን... ባለ ህራህይ፣ ለሃገር አሳቢ አርገው ሲሰሉት እጅጉን የደንቃል። መለስ የፍትህ እና የዴሞክራሲ አባት ከሆነ አሁን በሚነገርለት መጠን የዜጎችን መብት ያከበረና ያስከበረ ከነበረ የሽብሬ እና የነበዩ መገደል ትክክል ነበር ማለት ነው?፣ እስክንድር እና አንዳለም እንዲሁም ሌሎች ንፁሃን ዜጎች በእስር መማቀቃቸውን አግባብ ነው? መቼም ይህንን ለማወቅ ጠቢብ መሆን አይጠበቅብንም።

በመሰረቱ በአለም ላይ ከብዙሃኑ በተሻለ አስተሳሰብ ያለው ሰው ለመሆን ሁለት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው እና ከባዱ የተሻለ ከሚያሰቡ ሰዎች የተሻለ ሆኖ መገኘት ሲሆን ሁለተኛው እና በጣም ቀላሉ ደግሞ ደደቦችን በዙሪያህ በመሰብሰብ የተሻለ ሆኖ መታየት ነው። እናም በኔ አመለካከት ሟች መለስ ሁለተኛውን አማራጭ ተከኖበታል ለዚህ ነው ያልፈጠረበትን ያልሰራውን ገድል እየተረኩ በማህበር ተደራጅተው በደቦ አልቅሰው ሲያላቅሱ የከረሙት። ለዚህ ነው ሃገር ምድሩን ማቅ አሰለብሰው የለቅሶ ከተት አወጁት።

የመለስን በዘረኝነት ላይ የተመሰረተ የግፍና የአፈና ስርዓትን የሚያወድስ ወይም አርአያ አድርጎ የሚከተል ቅኝቱን ያልሳተ አዲሱ ሹመት የተሻለ ነገር ይዞ ይመጣል ማለት ከንቱ ቅዠት ነው። መለስ በዘረጋው የዘረኝነትና የጥላቻ ሀዲድ ሊዘውሩን እንሆ አቶ ሃ/ማርያም ደሳለኝ ነግሰውብናል። በቃን ካላልን አሁንም ሊገዙን ሽርጉድ የሚሉት ያው የሚቹ መለስ ቅጥቅጦች ናቸው። ጉልቻ ቢለወጥ ነው ነገሩ

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሞት ለወያኔ

ለአሰተያየቶ፣-ftih_lewegen@yahoo.com